

Kazakh (қазақ тілі)

Кіріспе рәсімдер

Крест белгісі

Әкені және Ұлдың және Киелі Рухтың атынан.

Іюсіз

Құттықтау

Иеміз Иса Мәсіхтің рақымы, және Құдайға деген сүйіспеншілік, және Киелі Рухтың қарым-қатынасы Барлығының болыңыз.

Және сіздің рухыңызбен.

Enititial аңыз

Бауырлар (бауырлар мен әпкелер), біздің күнәларымызды мойындайық, Сондықтан қасиетті жұмбақтарды тойлауға өзімізді дайындаңыз.

Мен Құдіретті Құдайға мойынсұнамын және саған, бауырларым және әпкелерім, мен қатты күнә жасадым, Менің ойымда және менің сөздерімде, Мен істегенімде және мен не істей алмадым, менің кінәім арқылы, менің кінәім арқылы, менің ең ауыр кінәлігім арқылы; Сондықтан мен Мэр Мэри-Варгинді сұраймын, Барлық періштелер мен әулиелер, Ал сен, бауырларым, қарындастарым, Құдайымыз Жаратқан Ие үшін дұға ету.

Құдіреті шексіз Құдай бізге мейірімділік танытуы мүмкін, Бізді күнәларымыз кешір, және бізді мәңгілік өмірге апарыңыз.

Іюсіз

Sindhi (سنڌي)

تعارفي رسمون

صلیب جی نشانی

پيء جي نالي جي نالي، پت جي، پاک روح سیني روح مان.

آمين

پڇن

اسان جا رب مسیح جو مشاهدو
مسیح جو دعا جو دعا آهي، خدا
جو پيار، پاک روح جو کمیونتی
سینی سان گڏ هجن
توهان جي روح سان.
ڏند ایکت

بدم قصو صبر (پائرن پینز) کي
اسان جو گناهبتو مج. تنهن کري
پاک اسرار اسرار کي ملھائڻ لاء
پنهنجو پاڻ کي تiar کيو.
مان خدا تعالي جو اعتراف کريان
ٿو توهان کان، منهنجي پائرن
پيننس، ته مون تمام گھڻو گناهه کيو
آهي، منهنجي سوچن منهنجي
لفظن ، جيکو مون کيو آهي
جيکو مان کرڻ ناکام ٿيو آهيان،
منهنجي غلطی ذريعي، منهنجي
غلطی ذريعي، منهنجي تمام گھڻي
خرابي جي ذريعي؛ تنهن کري مان
فرامل مریم جي ميري برکت وارو
آهيان، سڀ فرشتا بت، کريتو،
منهنجو پائارن پائرن، مون کي دعا
کرڻ لاء اسان جي دعا کرڻ لاء.

الله تعالي اسان تي رحم کري،
اسان کي پنهنجن گناهن کي معاف
کر، اسان کي هميشه زندگي
گذارڻ لاء آٿيو.
آمين

Kazakh (қазақ тілі)

Кирия

Раббым, рақым ет.

Раббым, рақым ет.

Мәсіх, рақым ет.

Мәсіх, рақым ет.

Раббым, рақым ет.

Раббым, рақым ет.

Цлория

Ең биік Құдайға мадақ, ал ізгі ниетті
адамдарға жер бетінде тыныштық.
Біз сені мақтаймыз, жарылқаймыз, біз
сені жақсы көреміз, біз сені
дәріптейміз, Сіздің ұлы даңқыңыз
үшін сізге алғыс айтамыз, Құдай Ием,
көктегі Патша, Уа, Құдай, құдіретті
Әке. Иеміз Иса Мәсіх, жалғыз Ұлы,
Құдай Ие, Құдайдың Тоқтысы, Әкенің
Ұлы, сен дүниенің күнәларын алып
тастайсың, бізге рақым ет; сен
дүниенің күнәларын алып тастайсың,
дұғамызды қабыл алыңыз; Сен
Әкенің оң жағында отырсың, бізге
рақым ет. Өйткені сен ғана Киелісің,
Сен жалғыз Жаратушысың, Сен ғана
Ең Жоғарғысың, Иса Мәсіх, Киелі
Рухпен, Құдай Әкенің ұлылығымен.
Аумин.

Жинау

Дұға етейік.

Аумин.

Сөздің литургиясы

Бірінші оқу

Жаратқан Иенің сөзі.

Құдайға шүкір.

Жауапқұлақ забаль

Sindhi ()

کریری

رب، رحم کر.

رب، رحم کر.

مسیح، رحم کر.

مسیح، رحم کر.

رب، رحم کر.

رب، رحم کر.

گلوریا

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ زمین تي امن
امان جي مائهن لاء. اسان تنهنجي
ساراھه کريون ٿا، اسان توکي
مبارڪ ڏيون ٿا، اسان توکي پيارا
آهيون، اسان توهان کي ساراهيو،
اسان توهان کي توهان جي عظيم
شان لاء شکرگذار آهيون، خداوند
خدا، آسماني بادشاهه، اي خدا، قادر،
مطلق پيءُ. خداوند يسوع مسيح،
اکيلو پت، خداوند خدا، خدا جو
ليمب، پيءُ جو پت، تون دنيا جا گناه
کئي، اسان تي رحم کر؛ تون دنيا جا
گناه کئي، اسان جي دعا حاصل
کريو؛ توهان پيءُ جي ساجي هت
تي وينا آهيyo، اسان تي رحم کر. تو
لاء ئي پاك ذات آهيin، تون ئي رب
آهيin، تون ئي اعليٰ آهيin، حضرت
عيسي، روح القدس سان، خدا پيءُ
جي شان . آمين.

جمع کريو

اچو ته دعا کريون.

آمين.

لسط جو لفافي

پھريون وقت

رب جو کلام.

خدا جو شکر آهي.

جوابدار زبور

Kazakh (қазақ тілі)

Екінші оқу

Жаратқан Иенің сөзі.

Құдайға шүкір.

Інжіл

Жаратқан Ие жар болсын.

Және сіздің рухыңызбен.

Қасиетті Евангелиядан оқу Н.

Даңқ саған, уа, Жаратқан

Жаратқан Иенің Інжілі.

Саған мадак, Иеміз Иса Мәсіх.

Сенім мамандығы

Бір Аллаға сенемін, Құдіретті Әке,
аспан мен жерді жаратушы, көрінетін
және көрінбейтін барлық
нәрселерден. Мен бір Иеміз Иса
Мәсіхке сенемін, Құдайдың жалғызы
Ұлы, барлық ғасырлардан бұрын
Әкеден туған. Құдай құдайдан,
Нұрдан нұр, шынайы Құдайдан
шынайы Құдай, туылған,
жасалмаған, Әкемен бірге болған; Ол
арқылы барлық нәрсе жасалды. Ол
біз үшін және құтқарылуымыз үшін
көктен тұсті, және Киелі Рухтың
арқасында Мария Мәриям дүниеге
келді, және адам болды. Біз үшін ол
Понтий Пилаттың қол астында
айқышқа шегеленді, ол өлді және
жерленді, және үшінші күні қайта
көтерілді Жазбаларға сәйкес. Ол
көкке көтерілді Ол Әкенің оң
жағында отыр. Ол қайтадан даңқпен
келеді тірілер мен өлілерді соттау
және оның патшалығының шегі
болмайды. Мен Киелі Рухқа, Иемізге,

Sindhi (سندھی)

بیو پڑھن

رب جو کلام.

خدا جو شکر آهي.

گوسپل

رب توهان سان گڏ هجي.

پنهنجي روح سان.

اين جي مطابق پاک انجيل مان هڪ

پڙھن.

تو کي پاكائي، اي بالٿهار

رب جي انجيل.

تهان جي ساراھه، خداوند عيسى

مسیح.

ایمان جو پیشو

مان هڪ خدا کي مجان ٿو، پيءُ

قادر مطلق، آسمان زمين جو

ناهيندڙ، سڀني شين جي ظاهر

پوشيده. مان هڪڙي خداوند عيسى

مسیح تي ايمان آڻيان ٿو، خدا جو

اکيلو پت، سڀني عمرن کان اڳ

پيءُ مان پيدا ٿيو. خدا کان خدا،

روشنیءَ مان روشنی، سچو خدا

سچو خدا کان، پيدا ٿيل، نه بنایو،

پيءُ سان مطابقت رکندڙ؛ هن جي

ذرعيي سڀ شيون ناهيون ويون.

اسان جي ماڻهن لاءِ اسان جي

چوتکاري لاءِ هو آسمان مان هيٺ

لتلو، پاک روح جي طرفان ورحن.

مریم جو اوتار هو، انسان ٿيو.

اسان جي خاطر هن کي صليب تي

چارهيو ويو پونتيس پائليتس جي

هينان، هن کي موت اچي ويو دفن

کيو ويو، ٿئين ڏينهن تي وري اٿيو

صحيفن جي مطابق. هو آسمان

چڙهي ويو پيءُ جي ساجي هت

تي وينو آهي. هو وري جلال ايندو

جيئرن مئل جو فيصلو ڪرڻ لاءِ

هن جي بادشاھي جي کا به پچاري

Kazakh (қазақ тілі)

Әмір берушіге сенемін, Әке мен Ұлдан шыққан, Әкесі мен Ұлымен бірге табынатын және дәріптелетін, пайғамбарлар арқылы сөйлеген. Мен бір, қасиетті, католиктік және апостолдық шіркеуге сенемін. Мен күнәлардың кешірілуі үшін бір шомылдыру рәсімін мойындаймын мен өлгендердің қайта тірілуін асыға күтемін және ақырет дүниесінің өмірі. Аумин.

Үйлі

Әмбебап дұға

Жаратқанға дұға етеміз.

Раббым, дұғамызды тыңда.

Эвхаристің литургиясы

Ұсыныс

Құдай мәңгі жарылқасын.

Дұға етіндер, бауырлар (бауырлар) бұл менің құрбандығым және сенікі Құдайға ұнамды болуы мүмкін, құдіретті Әке.

Раббым қолыңнан шалған құрбандықты қабыл етсін Оның есімінің даңқы мен даңқы үшін, біздің игілігіміз үшін және оның барлық қасиетті шіркеуінің игілігі.

Аумин.

Эвхаристикалық дұға

Жаратқан Ие жар болсын.

Және сіздің рухыңызben.

Жүргінді көтер.

Біз оларды Жаратқан Иеге көтереміз.

Құдайымыз Жаратқан Иеге шүкіршілік етейік.

Бұл дұрыс және әділ.

Sindhi (سنڌي)

نه هوندي. مون کي روح القدس تي يقين آهي، رب، زندگي ڏين وارو، جيکو پيءَ پت کان وني تو، جنهن کي پيءُ پت سان گڏ عزت شان آهي، جيکو نين جي معرفت ڳالهابو آهي. مان هك، مقدس، ڪيتولڪ رسولي چرچ تي يقين رکان ٿو. مان گناهن جي معافي لاءِ هك بٽسما جو اقرار کريان ٿو مان مئلن جي جيئري ٿيڻ جو منتظر آهيان ايندر دنيا جي زندگي. آمين. هوملي

يونيورسل نماز

اسان رب کان دعا گھرون ٿا.

رب، اسان جي دعا ٻڌي.

ايرڀارست جي لفافي

پيشڪش

بركت وارو خدا هميشه لاء.

دعا کريو، ڀائرو (ڀائرو پينرون) اها منهنجي تنهنجي قرباني تي سگهي ٿو خدا کي قبول، قادر مطلق پيءُ.

رب پاک اوهان جي هٿان قرباني قبول فرمائي سندس نالي جي ساراهه شان لاء، اسان جي سٺي لاء هن جي سڀني پاک چرچ جي سٺي.

آمين.

يوكريستك دعا

رب توهان سان گڏ هجي.

پنهنجي روح سان.

پنهنجي دلين کي بلند کريو.

اسان انهن کي رب ڏانهن وڌايو.

اچو ته اسان جي رب جو شكر ادا ڪريون.

اهو صحيح صحيح آهي.

Kazakh (қазақ тілі)

Қасиетті, Киелі, Киелі Жаратқан Ием, Әскери Құдай. Аспан мен жер сенің данқына толы. Ең жоғарыда Хосанна. Жаратқан Иенің атымен келген адам бақытты. Ең жоғарыда Хосанна.

Сенім құпиясы.

Біз сенің өлімінді жариялаймыз, Ием, және қайта тірілуінді мойында қайта келгенше. Немесе: Біз осы нанды жеп, осы кесе ішкенде, Біз сенің өлімінді жариялаймыз, уа, Ием, қайта келгенше. Немесе: Бізді құтқар, әлемнің Құтқарушысы, Сенің айқышың мен қайта тірілуің арқылы сен бізді азат еттің.

Аумин.

Бірлесу рәсімі

Құтқарушының бүйрығымен және илаһи ілім арқылы қалыптасқан, біз айтуға батылы барамыз:
Көктегі Әкеміз, Сенің есімің киелі болсын; сенің патшалығың келеді, сенің қалауың орындалады аспандағыдай жерде де. Бүгін бізге күнделікті нанымызды бер, және біздің күнәларымызды кешіре гөр, Бізге қарсы күнә жасағандарды кешіреміз; және бізді азғыруға апарма, бірақ бізді жамандықтан құтқар.

Тәнірім, бізді барлық жамандықтан құтқара гөр, Біздің күндерімізде тыныштық сыйлаңыз, бұл сенің мейірімділігіңің көмегімен біз

Sindhi (سنڌي)

پاک، پاک، پاک رب العالمين.
آسمان زمين تنهنجي شان سان
پريل آهن. حسنا سڀ کان وذیک.
برکت وارو آهي اهو جيڪو خداوند
جي نالي تي اچي ٿو. حسنا سڀ
کان وذیک.

ایمان جو راز.

اسان تنهنجي موت جو اعلان
کريون ٿا، اي رب، پنهنجي قيامت
جو اقرار کريو جيسائين تون وري
نه ايندين. يا: جڏهن اسان هي ماني
کائون ٿا هي پيالو پئون ٿا، اسان
تنهنجي موت جو اعلان کريون ٿا،
اي رب، جيسائين تون وري نه
ايندين. يا: اسان کي بچايو، دنيا جي
نجات ڏيندر، توهاں جي صليب
قيامت جي ذريعي توهاں اسان کي
آزاد کيو آهي.
آمين.

اجتماعي رسم

نجات ڏيندر جي حڪم تي خدائى
تعلیم سان نهيل، اسان کي چوڻ
جي جرئت آهي:
اسان جو پيء، جيڪو آسمان آرت،
تنهنجو نالو پاک کيو وجي؛ تنهنجي
بادشاهي اچي، تنهنجي مرضي پوري
شي ويندي زمين تي جيئن آسمان
آهي. اسان کي اچ ڏينهن جي ماني
ڏيو، اسان جي ڏوھن کي معاف
کر، جيئن اسان انهن کي معاف
کريون ٿا جيڪي اسان جي خلاف
غلطي کن ٿا. اسان کي آزمائش
نه آئي، پر اسان کي برائي کان
بچايو.

اسان کي بچايو، رب، اسان دعا
کريون، هر برائي کان، مهريانى
سان اسان جي ڏينهن امن ڏيو،
ته، تنهنجي رحمت جي مدد سان،

Kazakh (қазақ тілі)

әрқашан күнәдан таза болуымыз мүмкін және барлық қындықтардан қауіпсіз, біз бақытты үміт күтеміз және Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің келуі.

Патшалық үшін, күш пен даңқ сенікі қазір және мәңгі.

Иеміз Иса Мәсіх, Сіздің елшілеріңізге кім айтты: Мен сені қалдырамын, тыныштық беремін, күнәларымызға қарамай, бірақ сіздің шіркеуіңіздің сенімі бойынша, және оған бейбітшілік пен бірлік сыйла сіздің қалауызызға сәйкес. Мәңгілік өмір сүретін және мәңгілік билік ететіндер.

Аумин.

Жаратқан Иенің тыныштығы сені әрқашан жар болсын.

Және сіздің рухынызбен.

Бір-бірімізге бейбітшілік белгісін ұсынайық.

Құдайдың Тоқтысы, сен дүниенің күнәсін аласың, бізге рақым ет.
Құдайдың Тоқтысы, сен дүниенің күнәсін аласың, бізге рақым ет.
Құдайдың Тоқтысы, сен дүниенің күнәсін аласың, бізге тыныштық бер.

Міне, Құдайдың Тоқтысы, Міне, осы дүниенің күнәларын алып тастайтын Құдай. Тоқтының кешкі асына шақырылғандар бақытты.

Мырза, мен лайық емеспін Менің шатырымның астына кіруің үшін, бірақ тек сөзді айтсам, жаным жазылады.

Мәсіхтің денесі (қаны).

Аумин.

Sindhi (سنڌي)

اسان هميشه گناهه کان آزاد ٿي
سگھون ٿا هر مصیبت کان
محفوظ، جين اسان برکت واري
اميده جو انتظار کريون اسان جي
نجات ڏيندر، عيسى مسيح جو اچن.
بادشاهي لاء، طاقت شان توهان
جي آهي هائي هميشه لاء.
خداؤند يسوع مسيح، جنهن توهان
جي رسول کي چيو: امن مان توکي
چڏيان ٿو، منهنجو امن مان توکي
ڏيان ٿو، اسان جي گناهن تي نه
ڏس، پر توهان جي چرچ جي ايمان
تي، رحم سان هن کي امن
اتحاد عطا فرمائي توهان جي
مرضي مطابق. جيڪي هميشه
هميشه لاء رهند راج کندا
آمين.

رب جو امن هميشه توهان سان گڏ
هجي.

پنهنجي روح سان.

اچو ته هڪ ٻئي کي امن جي نشاني
پيش کريون.

خدا جو ميمو، تون دنيا جا گناهه ڪڻي،
اسان تي رحم کر. خدا جو ميمو،
تون دنيا جا گناهه ڪڻي، اسان تي
رحم کر. خدا جو ميمو، تون دنيا جا
گناهه ڪڻي، اسان کي امن ڏي.

خدا جو گهيتو ڏسو، ڏسو اهو جيڪو
دنيا جا گناهه ڪڻي ٿو وجي. برکت
وارا آهن اهي جيڪي گهيتني جي
مانيء لاء سڏيا ويا آهن.

رب، مان لائق نه آهيابن ته منهنجي
چت هيٺان داخل ٿئين، پر صرف
لطف چئو منهنجي روح کي شفا
ملندي.

مسيح جو جسم (رت).
آمين.

Kazakh (қазақ тілі)

Дұға етейік.

Аумин.

Қорытынды рәсімдер

Бата

Жаратқан Ие жар болсын.

Және сіздің рухыңызбен.

Алла Тағала жарылқасын, Әке, Ұл
және Киелі Рух.

Аумин.

Жұмыстап шығару

Алға шығыңыз, месса аяқталды.

Немесе: Барып Жаратқан Иенің Ізгі
хабарын жарияла. Немесе: Өз
өміріңмен Жаратқан Иені мадақтап,
тыныштықпен жүр. Немесе: тыныш
жүрініз.

Құдайға шүкір.

Sindhi (سنڌي)

اچو ته دعا کريون.

آمين.

رسمن جو نتيجو

نعمت

رب توهان سان گڏ هجي.

پنهنجي روح سان.

رب العالمين توهان کي خوش رکي،
پيء، پت، پاک روح.

آمين.

برطوفي

اڳتي وڌو، ماس ختم ٿي ويو آهي.
يا: وجو خداوند جي انجيل جو
اعلان کريو. يا: سلامتیء سان وجو،
پنهنجي جان سان رب جي واڪاڻ
کريو. يا: آرام سان وجو.

خدا جو شكر آهي.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC